

ነገረ

I,1 [amh. id.; vicina videntur كَرَّ قَزَقَر, كَرَّ (كِرِيْز), كَزَزَجَر, كَزَزَجَر, كَزَزَجَر], Subj. ይንግር ፣, 1) *loqui* vel dicere (reden; differt a ነበበ ፣ sicut reden a sprechen), Ps. 39,8; Hen. 84,1; Lud. ex Hom. Joh.; {DiL.0689} እለ ፣ ይነግሩ ፣ እምአፋሆሙ ፣ ድንቀተ ፣ *qui subito dicunt* (aus dem Stegreife reden) hom. Sever. in Cyr. f. 122; c. Acc. pers.: ንግሮሙ ፣ ለአግብርቲክ ፣ ሱርስት ፣ ወኢትንግረን ፣ ዕብራይስጥ ፣ Jes. 36,11; ኢትንግሩነ ፣ μη λαλειτε ἡμῖν Jes. 30,10; ወነገሮ ፣ ፈርዖን ፣ ለዮሴፍ ፣ ወይሴሎ ፣ Gen. 41,17; Lev. 4,2; Lev. 7,23; Lev. 11,2; Lev. 12,2; Lev. 15,2; Deut. 1,6; ንግሮሙ ፣ ለደቂቀ ፣ እስራኤል ፣ Hez. 33,2; Jer. 11,2; Matth. 12,46; Luc. 24,32; Act. 4,1; Act. 4,2; al. sexcenties; etiam *alloqui* , ut Act. 13,43; Act. 22,2; Act. 28,20; c. ለ ፣ pers. Hen. 27,5; c. Acc. rei: ዘታአምር ፣ ንግር ፣ λάλησον Job 34,33; ዘርእዖ ፣ አዕይንቲክ ፣ ንግር ፣ λέγει Prov. 25,7; Hen. 14,2; Joh. 7,17; Joh. 12,50; Joh. 16,13; Rom. 15,18; ለምንት ፣ ትነግር ፣ ሕግዮ ፣ (warum redest du von meinem Gesez) Ps. 49,17; Deut. 6,7; c. dupl. Acc. Ex. 4,30; Deut. 1,1; Deut. 6,6; Jer. 45,1; Dan. 10,15; Joh. 14,10; Joh. 15,3; Marc. 2,2; c. Acc. pers. et በእንተ ፣ rei vel pers.: Act. 4,2; 3 Reg. 2,19; ንግርዮ ፣ ለንጉሥ ፣ በእንቲአዮ ፣ Esth. 4,8; 4 Esr. 3,49; Dan. apocr. 1,5 (seq. ከመ ፣); Act. 1,3. 2) *indicare* , *nuntiare* , (*referre* , *narrare* , *enarrare*), c. Acc. rei et c. ለ ፣ vel Acc. pers.: Gen. 24,28; Gen. 37,9; 1 Reg. 10,15; ፈሪህዮ ፣ ከመ ፣ እንግርክሙ ፣ ዘእኔሊ ፣ Job 32,7; Job 12,7; Job 27,11; Jes. 5,5; Dan. 3,32; Dan. 10,14; Dan. 11,2; Esth. 4,7; Ps. 2,6; Ps. 18,1; Sir. 22,8; Sir. 43,24; Hen. 13,8; Hen. 65,3; 4 Esr. 8,70; 4 Esr. 9,42; Act. 13,41; Act. 15,3; Matth. 12,48; Joh. 4,25; Joh. 5,15; Joh. 16,13; Joh. 16,14; መኑ ፣ ይክል ፣ ነገረ ፣ ምሕረቱ ፣ ጥንቁቅ ፣ ἐκδιηγείσθαι *enarrare* Sir. 18,5; c. Acc. pers. et በእንተ ፣ rei: ነገርዎ ፣ ለኖኅ ፣ በእንተ ፣ አጋንንት ፣ Kuf. 10; Kuf. 40. a) *enuntiare* , *sermone vulgare* ፣ ዘንተ ፣ ነገረ ፣ ንግር ፣ ወዘንተ ፣ ነገረ ፣ ኅባእ ፣ 4 Esr. 14,5; Jud. 14,15; እስክ ፣ ይነግር ፣ ቃለ ፣ ዘሰምዐ ፣ Sir. 19,11; Act. 23,22. b) *fateri* , *confiteri* ፣ ኢትግፈር ፣

ነገረ ፣ ጌጋይክ ፣ Sir. 4,26; ንግር ፣ ኅግዑኢክ ፣ Jes. 43,26; Dan. apocr. 1,11; 1 Joh. 1,9; Ps. 31,5; Ps. 37,19; መቅድመ ፣ ይንግር ፣ ድውይ ፣ ኅግዑኢሁ ፣ ለካህን ፣ ጥንቃቄ ፣ Kedr f. 39. c) *deferre* , *prodere* (anzeigen, angeben): ዘርእዮ ፣ ወኢነገረ ፣ Kuf. 4; ነገረ ፣ ንነግሮ ፣ ኩሎ ፣ ዘነገረ ፣ ለንጉሥ ፣ Jer. 43,16. d) *testari* contra aliquem: ንግሩ ፣ ብዮ ፣ vel ላዕሌዮ ፣ 1 Reg. 12,3. e) *pronuntiare* , *praedicare* , Ps. 9,11; Ps. 70,18; Ps. 144,11; Act. 18,25. f) *annuntiare* (revelando), *praenuntiare* , *praedicere* , Jes. 43,12; ነገሮሙ ፣ ኩነኔሁ ፣ Sir. 17,12; Sir. 48,25; ወአንተሂ ፣ እምከመ ፣ ነገርኮ ፣ ለኃጥእ ፣ ከመ ፣ ይኅድግ ፣ ፍኖቶ ፣ (προαπαγγείλης) Hez. 33,9; ዘያቀድም ፣ ነገረ ፣ ὁ προλέγων Jes. 41,26; 2 Cor. 13,2; አቅደምኩ ፣ ነገሮተክሙ ፣ Gal. 5,21; 1 Thess. 3,4; 1 Thess. 4,6. g) raro: *dicere* i.e. *jubere* ፣ ዘእንበለ ፣ እንግርክ ፣ Asc. Jes. 7,21.

Bibliography

- Revisions
- Leonard Bahr root on 16.3.2018
 - Andreas Ellwardt last updated txt file and doc file of Lexicon on 19.4.2017
 - Pietro Maria Liuzzo exported from lexicon to XML on 16.1.2017
 - Pietro Maria Liuzzo updated lexicon XML file adding nested senses on 16.1.2017
 - Andreas Ellwardt updated txt file and doc file of Lexicon on 22.11.2016